

የቅማንት/አማራ ነኝ ምርጫና የውጤቱ እንድምታ!

ወያኔ ቅማንት/አማራ ብሎ ለመከፋፈል የፈለገበትን ዓላማና በሕዝቡ ላይ የሚያስከትለው አደጋ ወያኔ ይህንን ምርጫ ለማድረግ የምርጫ ወረቀት ለሕዝቡ ማደል በጀመረ ማግስት "የቅማንት የማንነት እንቅስቃሴ እንዴት ሊፈጠር ቻለ? ዓላማውስ ምንድን ነው?" በሚል ርዕስ በጻፍኩት ጽሑፍ ላይ በዝርዝር ገልጬዋለሁና በዚህ ጽሑፍ ላይ የማተኩረው ምርጫው በመደረጉ የሚመጣው ፖለቲካዊ (እምነት አሥተዳደራዊ) እንድምታ ላይ ይሆናል።

ምርጫው ተካሄደ ውጤቱም 7 ለ 1 በሆነ ውጤት ተጠናቀቀ። ይህች አንዷ ቀበሌም ኮሮጆ ተገልብጦባት እንጅ የሕዝቡ ድምፅ አለመሆኑን ተደረገ ተብሎ ከተሰማው ነገር በተጨማሪ የአጠቃላይ ውጤት መንፈስ ቁልጭ አድርጎ ያስረዳል። እኔ እንዲያውም ወያኔ ለማስመሰል አንድ ሁለት ቀበሌ ይሰጠንና የተቀሩትን ኮሮጆ ገልብጦ ይወስድብናል የሚል የእርግጠኝነት ሥጋት ነው የነበረኝ።

በምርጫው ዋዜማ አመሻሽ ላይ "ወያኔ አጭብርብሮ ውጤቱን እንደሚቀይረው የሚያጠራጥር ስላልሆነ፣ ምርጫውን ከወያኔ የማጭበርበር እርምጃ ሕዝቡ ተከላክሎ ሊያድነው የሚችልበት ዕድል ስለሌለና በዚህ ምርጫ መሳተፍ ለወያኔ ከፋፋይ ፀረ ሕዝብ ፀረ ኢትዮጵያ የጎሳ ፌዴራሊዝም (የራስ ገዝ) ሥርዓት እውቅናና ድጋፍ መስጠት ስለሆነ እንደ አራቱ ቀበሌዎች ምርጫው እንዲቀር እናድርግ መቼትሔው ይህ ብቻ ነው!" ስል የቀሰቀስኩትም ለዚህ ነበረ። ወያኔ እንዲህ ዓይነቱን የሚሰነዘርበትን ሐሜት ሐሰት ለማስኘትና ምርጫን ያለማጭበርበር ሕዝብ የሰጠውን ድምፅ አክብሮ የሚቀበል እንደሆነ ለማስመሰል ባልጠበቅነው ሁኔታ ያደርጋል ብለን የፈራነውን ውጤት የሚያስቀይር የጋይልና ዓይን ያወጣ የማጭበርበር እርምጃ ሳይወስድ የሕዝቡ ድምፅ በየምርጫ ጣቢያው እንዲለጠፍ አድርጓል። ከአንዷ ቀበሌ በስተቀር ማለቴ ነው። የእሷን ቀበሌ ኮሮጆ የገለበጠውም በባዶ ወጥቶ ሐፍረት እንዳይሰማው ብሎ ነው። ይሁንና የምርጫ አስፈጻሚው አካል "ውጤቱ የሚጸድቀው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው!" ብሏልና "ወያኔ ይህንኑ የሕዝብ ድምፅ ውጤት በፌዴሬሽን (በራስገዛዊ ሥርዓት) ምክር ቤት አጸድቆ ያውጃል ወይ?" የሚለው ነገርም ሌላ ጉዳይ ነው። ይህ የወያኔ አገዛዝ አካል በሚቀጥለው ሳምንት በ 15,1,2010 ዓ.ም. በአራቱ ቀበሌዎች ምርጫው አለመደረጉን ምክንያት አድርጎ የሕዝቡ ድምፅ እንዲሠረዝ ያደርግ ይሆናል። ለዛም ይመስላል የሕዝብ ውሳኔ ምርጫ ባልተደረገባቸው አራቱ ቀበሌዎች ወያኔ በሄሊኮፕተር (በፉር በረርት) የታገዘ ጦር አዝምቶ ምርጫውን እንዲያደርጉ ለማስገደድ እየገደለና እያዋከበ የሚገኘው።

ሲጀመር የሕዝብ ውሳኔውን የምርጫ ድምፅ ለማጸደቅ ወደ ምክር ቤቱ የተመራበት አሠራር ከፍተኛ የሕግ ስሕተት ያለበት አሠራር ነው። ምክንያቱም የመጨረሻውና ገዥው ውሳኔ የሕዝብን ድምፅ መሠረት ያደረገው ገለልተኛ እንዲሆን የሚጠበቀው የምርጫ አስፈጻሚው አካል የሚያውጀው ውጤት ነው እንጅ በፍጹም መንግሥት ነኝ የሚለው የአገዛዙ አካል የሆነው ምክር ቤት ሊሆን አይችልምና ነው። ምክንያቱም ይህ ምክር ቤት የአገዛዙ አካል ነው እንጅ ገለልተኛ አካል ስላልሆነ ነው። ይህ ገለልተኛ ያልሆነ አካል በሕዝብ ድምፅ ላይ የመወሰን ሥልጣን ካለው የሕዝብ ድምፅ ዋጋ የለውም። ሕዝብም የሥልጣን ባለቤት አይደለም። አሠራሩም ኢዲሞክራሲያዊ (ኢመስፍን ሕዝባዊ) ነው። ይህም በመሆኑ ነው ከዓመታት በፊት በጠለምት ወረዳ የግጩውና አካባቢው ሕዝቡ "አማራ ነን!" ብሎ የሰጠው ድምፅ በዚህ ምክር ቤት ተዳፍኖ እንዲቀር የተደረገውና ያን አረሳሰተው ቆይተው ሰምኑን እነ ጉዳ ያለ ሕዝቡ ድምፅ፣ ፈቃድና ይሁንታ አካባቢውን ለትግሬ የሰጡትና ወደትግሬ እንዲከለል ያደረጉት ።

ይህንን ምርጫ ተከትሎ አንድ የሚንጸባረቅ የተሳሳተ አስተያየት አለ። "የስምንቱ ቀበሌ የጎንደር ሕዝብ አንከፋፈልም ብሎ ድምፁን በመስጠት አሸንፏል! ወያኔን አሳፍሯል!" የሚል የተሳሳተ አነጋገር። ለሕዝብ የቀረበለት ምርጫ "ቅማንት

ነን ወደቅማንት አሥተዳደር እንከለል!/ቅማንት አይደለንም ወደቅማንት አሥተዳደር እንከለልም!" የሚል ነው የነበረው እንጅ "አንድ ነን አንከፋፈልም!/አይ አንድ አይደለንም እንከፋፈላለን!" የሚል ምርጫ አይደለም የቀረበለት። በዚህም ምክንያት ለዚህ ምርጫ እውቅና ሰጥተን ድምፅ ስንሰጥ ወያይ ያለ የኢትዮጵያ ሕዝብ ፈቃድ ይሁንታና ምርጫ በራሱ አንባባላዊ ፍላጎት እንደፈለገ ለሸነሸነው ፀረ ሕዝብ ፀረ ኢትዮጵያ የጎሳ የራስገዝ (የፌዴራል) የክልል አሥተዳደርና ክልላ እውቅናና ይሁንታ በመስጠት ለፖለቲካ ሽንፈት መዳረጋችንን ልናስተውለው አልቻልንም።

ከዚህ ቀደም በጻፍኳቸው ጽሑፎች ላይ ወያይ ያለ ሕዝቡ ምርጫ ፍላጎትና ይሁንታ የራሱን ሕገመንግሥታዊ ድንጋጌ በሚጻረር መልኩ የወልቃይትን፣ የጠገዴን፣ የሁመራን፣ የጠለምትን፣ የራያን የአማራ መሬቶችና የቅማንት ነው ያለውን የጎንደር መሬት ያለ ሕዝቡ ፈቃድ ፍላጎት ምርጫና ይሁንታ የገዛ ሕገመንግሥቱን በመጻረር በአንባባላዊና ሕገመንግሥቱ ውሳኔ መሬቶችን ወደ ትግራይ መክለሉን ለመግለጥ ነው እንጅ "ሕዝብ መርጦ ወደሚፈለገው መክለል ነበረበት!" ለማለት አይደለም። ምክንያቱም ሕዝቡ ይህንን ቢያደርግ አንደኛ በግልጽ እንደሚታወቀው ወያይ በግጨው እንዳደረገው ሁሉ በምንም ተአምር ቢሆን የሕዝቡን ድምፅ አክብሮ አይቀበልም። ሁለተኛ ይህንን ስናደርግ ለፀረ ኢትዮጵያና ፀረ ሕዝብ ከፋፋይ የጎሳ ራስ ገዝ የአስተዳደር ሥርዓት እውቅና መስጠት መደገፍም ነው። ይህን ማድረግ ደግሞ ከወያይ በኋላ የሚኖረውን የሀገሪቱን ፖለቲካ የሚያበላሽ ይሆናል።

የጎሳ ራስገዛዊ አሥተዳደር ያለ ሕዝብ ይሁንታና ፈቃድ መክለሉ ጥቅሙ ወያይ ከወደቀ በኋላ ይህንን ፀረ ሕዝብና ፀረ ኢትዮጵያ ሸፍጠኛ አከላለልን አፍርሶ ኢትዮጵያውያን ጎጣቸውን ሳይሆን ሀገራቸውን ኢትዮጵያን እንዲያስቡ ያደርግ ወደነበረው ወደበፊቱ የከፍላተ ሀገር የግዛት አሥተዳደር ለመመለስ ነገሩን ቀላል ያደርገዋል። በመሆኑም በዚህ አማራ/ቅማንት ምርጫ ድል ያገኘውና ያሸነፈው ወያይ ነው እንጅ ሕዝብ አይደለም። ምክንያቱም ወያይ ከአማራ የተገነጠለ "የቅማንት የራስ ገዝ አሥተዳደር!" የሚለውን የራስገዝ አሥተዳደር እንድናውቅለት አድርጎናልና ነው።

ከዚህ አንጻር ወያይ ከዚህ ቀደም ሕዝብ ድምፅ ሳይሰጥበት የቅማንት የራስ ገዝ አሥተዳደር እንደሆነ አድርጎ የከለለው 42 የሰሜን ጎንደር ቀበሌዎች ሕዝብ ድምፅ እንዲሰጥባቸው እየተጠየቀ ያለው ነገር የቅማንት ሕዝብ በወያይ ተወስውሶ የተሳሳተ ውሳኔ የወሰነ እንደሆነ ከወያይ ውድቀት በኋላ የሚኖረውን የአማራ/ቅማንት የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት የሻከረ ያደርገዋልና እዚያው ወያይ እንዳባካው መተወ የሕዝብን እጅ አለማስነካቱ ይሻላልና በ 42 ቱ ቀበሌዎች የሕዝብ ድምፅ እንዲሰጥ እየጠየቅን ያለን ወገኖች ይህንን እንቅስቃሴ እንድናቆም እጠይቃለሁ።

የበቀደሙን ምርጫ ሕዝቡ ከተሳተፈ ዘንድ ሳልጠቅሰው ማለፍ የሚፈልገውና ምርጫው ላይ ቅር ያስኘኝን ነገር ግን መጥቀስ እፈልጋለሁ። ድምፅ የተሰጠባቸው ወረቀቶች ቆጠራ ላይ እንደታየው በየምርጫ ጣቢያው ከፍተኛ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የድምፅ መስጫ ወረቀት ወያይን የሚሰድቡ የሚያዋርዱ ስድቦች የተጻፈባቸው በመሆናቸው ዋጋ ቢስ ተደርገዋል። ይህ የሚጠቅመው ወያይን በመሆኑ ስሕተት ነው። "አማራ ነኝ!" ያለው መራጭ ቁጥር ከፍ ያለ በመሆኑ ነው እንጅ "ቅማንት ነኝ!" ያለው ተቀራራቢ ድምፅ ቢኖረው ኖሮ እንኳንና የዚህ ከፍተኛ ቁጥር የድምፅ መስጫ ወረቀት ይቅርና የአንድ ሰው ድምፅ ብቻ እንኳ ውድቅ መሆኑ ሽንፈትን ያመጣ ነበረ።

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው
amsalugkidan@gmail.com